



የታመሙ ልጆች ከመዋለ ሕፃናት እና ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቀርተው መቼ በቤት ውስጥ መቆየት አለባቸው?




1. ልጅዎ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ትኩሳት ፣ ሳል ፣ የጉሮሮ ህመም ወይም የአፍንጫ መታፈን ነበረው?



- ልጁ በቤት ውስጥ እንዲቆይ ያድርጉ ።
- ልጁ የኮቪ-19 ምርመራን ቢያደርግ ይመረጣል።

ህጻኑ የአፍንጫ ፈሳሽና ንፍጥ ብቻ ካለው እና በጥሩ የጤንነት ሁኔታ ላይ ካለ ምርመራ ሳያደርግ ወደ ህፃናት መዋያ ወይም ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ይችላል። ይህ መርህ የሚታወቅ አለርጂክ ያላቸውንም ሕፃናትንም ይጨምራል።


ወደ ቋሚ ተከታታይ ሀኪም ወይም ወደ ሆስፒታል ድንገተኛ ክፍል ከዚህ በታች የተጠቀሱት ሁኔታዎች ሲከሰቱ ይደውሉ። ልጅዎ ጉንፋን ከያዘው እና።



- ህጻኑ መደበኛ ጨዋታ እና እንቅስቃሴን ማድረግ ካልቻለ።
- ህፃኑ ትኩሳት ፣ የሰውነት ህመም ፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ ፣ ድካምና የማቅለሽለሽ ወይም የማዘር ስሜት ካለው።
- ህፃኑ እንቅስቃሴ በማያደርግበት ጊዜ ከወትሮው በበለጠ በፍጥነት ከተነፈሰ እና ወይም አተነፋፈሱ ከተቀየረ።

ትናንሽ ልጆች ምን እንደሚሰማቸው መናገር አይቻሉም ይህንን ያስታውሱ። ሆኖም ግን ነጭናጭ ወይም ብስጭ ሊሆኑ ይችላሉ! ስለታመመው ልጅዎ የሚጨነቁ ከሆነ ሁል ጊዜ ቋሚ ሐኪምዎን ወይም የሆስፒታሉን ድንገተኛ ክፍል ደውለው ያነጋግሩ።

2. የምርመራው ውጤት ልጅዎ ኮቪድ-19 እንደያዘው ያሳያል?



አዎን
 ልጁ በቤት ውስጥ መቆየት አለበት።
 ከሚደናው ህፃኑ በሚታመምበት ጊዜ እንደ ቤተሰብ ሊከተሏቸው ስለሚገቡ ህጎች ይነግርዎታል።



አይ
 ልጁ ትኩሳት በሌለው ጊዜ እና ጤናማ በሚመስልበት ጊዜ ወደ ትምህርት ቤት ወይም ወደ ህፃናት መዋያ መሄድ ይችላል።
 ህፃኑ ንፍጥ ቢኖረውም ወይም ቢያስል እንዲሁም ድምፁ ቢዘጋ እንኳን ወደ ትምህርት ቤት ወይም ወደ ህፃናት መዋያ መሄድ ይችላል።